

# መቆይታ



**የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐጎኢአድ) ልሣን**

Amara Survival for Ethiopian Unity Organization (ASEUO)

**የዐማራ ኅልውና መጠበቅ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!**

**ፈለገ አሥራት የትውልዳችንን ቃል ኪዳን ነው!**

**ልዩ**

**ዕትምጽዕ**

ቀን:

**ሰኔ ፲፯**

በየ15ቱ ቀን ዘወትር ኅሙስ የሚወጣ

## ወያኔ ሀርነት ትግራይ የጥፋት መልክተኛ ነው

በዚህ ጨካኝ አረመኔ የሽብር ድርጊት ሕይወታቸውን ላጡ ገነትን፣ ለቆሰሉና ለተጎዱ ፈውስን፣ የሚወዷቸውን ላጡ መጽናናትን እንዲሰጥልን ፈጣሪያችንን እንለምናለን!!

ትላት ቅዳሜ ሰኔ ፲፯ ብዙዎች የኢትዮጵያ ህዝብ በየከተሞች በራሱ አነሳሽነት በሰላም ወጥቶ በተሰበሰበበትና የሰላም እጁን በዘረጋብተው፣ የፍቅርና የአንድነትን መዝሙር በሚዘምርበት አደባባይ ላይ ጸረ ህዝቡ ወያኔ የጭካኔ እጁን ዘረጋ። ይህ የጥፋት ድርጅት ይህንን እንደሚያደርግ ፍርሀት የነበረን በመሆኑ በዐማራ ድምፅ ራዲዮ (ዐድራ) አስቀድመን ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ ምክሮች ተሰጠዉ ነበር። የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐጎኢአድ) የወያኔ አረመኔዎቹ ጭካኔ በዐማራው ህዝብ ላይ እንደ መአት ሲያዘንብበት፣ ከራሱ ከዐማራ ግዛቱ ሲያፈናቅለው፣ ከዱር እንዲያደርግና በአውሬ እንዲበላ ሲያደረግ፣ ሌሎችንም በዚህ ግፍ እንዲተባባሩ ሲያሰማራ ተቃውሞውን ሲያሰማና ግፉን ሲያጋልጥ መምጣቱ ይታወቃል።

ዐጎኢአድ ድርጅታችን ዛሬም ያልበረደውን የዐማራን ህዝብ ፍጅትና ከርስቱ የመነቀል እኩይ ድርጊት ከማጋለጥ አልበዘነም። ይሁንና አብዛኛው ተቃዋሚ ይህንን በዐማራው ላይ ሲዘንብ የነበረ የጥፋት መአት አይቶ እንዳላየ፣ ሰምቶ እንዳልሰማ ፊቱን ሲያዘርበት የኖረ መሆኑን ሁላችንም የምናወቀዉ ነዉ። ወያኔ በዚያው በዐማራ ጥፋቱ የሚቆጠብ የመሰላቸዉ እነሆ ባስከፊ ሁኔታ ስቃይና ጥፋቱ ለሁሉም ህዝባችን በወረፋ እየደረሰው ነው። ይህ እጅግ በጣም ያሳዘነናል። ያስቆጣናልም።

ይህ የወያኔ ሀርነት ትግራይ የጥፋት እርምጃ አድማሱን አስፍቶ ህዝባችንን በአሰላ፣ በድምቢዶሎ፣ በምስራቅ ሀረርጌ፣ በአጋዴን፣ በአዋሳ፣ በወልቂጤ፣ በጅማና በወለጋ የተከታተለ ጥፊት ድርጅታችንን በእጅጉ አሳዘናል። የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐጎኢአድ) በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያለ ዜጋ ሁሉ እኩል የምንወድቅለትና እኩል ለመብቱ የምንታገልለት ህዝባችን ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የቅዳሜዉ የአዲስ አበባው የግድያ እርምጃ “ሙከራ” ተብሎ የተወረወረውን ቦንብ ድርጊት በቀላሉ የሚገለጥ አይደለም። ቢሳካ ኑሮ ታላቅ ጥፋት ለማድረስ የታቀደ እንደነበር እናስባለን። ቢሳካ ኑሮ ታላቅ እልቂትና መተራመስ ይፈጸም ነበር። በዚያ እልቂት ግርግርና ሽፋን ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ከፍተኛ ባለስልጣኖችን ይረሸኑ ነበር። አስከትለውም ራሱ ገዳዩ አጋዚ ወታደራቸውን አዲስ አበባን እንዲወርና የለመደውን ግድያና አፈና እንዲያካሂድ በማድረግ የሰዓት እላፊ አዋጃቸውን ያውጁ ነበር። በመጨረሻም የለመዱትን ወታደራዊ ጁንታ መንግስታቸውን መመስረታቸው አይቀርም ነበር። ባይከሸፍ ኑሮ የጥፋቱ ሂደት ከዚህ ውጪ ሊሆን አይችልም ነበር።

የኢትዮጵያ አምላክ ተጨምሮ በህዝቧ ጀግንነት ግን ሴራው ከሸፈ። ለከሸፈቱ ከፍተኛውን ሚና የተጫወተው በወጣት የተሞላው የመስቀል አደባባይ የነቃ ህዝባችን ከሴራኞች ጋር ግብግብ በመጣጠሙና የወርወርውን አቅጣጫ በማስቀየሩ መሆን ስንሰማ ሰማዕታትን አደነቅን። ህዝቡ ቢሸሸና ቢተራመስ ኖሮ ምናልባትም ከቦንቡ ፍንዳታ በኋላ ብዙ እልቂትን ለመፈጸም የተዘጋጀ ኃይል ገብቶ በህዝቡ ላይ በመተኮስ እርስ በርስ በመተረማመስ እንዲተላለቅ ማድረግ ይችሉ ነበር። ህዝቡ ግን ጸጥ ብሎ የቆመበትን መሬት ባለመልቀቁ የትርምስ ሞትን ሊከላከል በመቻሉ የታሰበው ትርምስና ፍጅት ሊገታ ችሏል።

እናም ሙከራውን በእንጭጩ አከሸፈው። ምስጋና ለነቃው ታላቅ ህዝብችንና ራሳቸውን ፈጥነው ቤዛ ላደረጉ ወጣቶች!! ምስጋና ለነቃው ወጣት ህዝባችን!! በነዚህ ቆራጥ ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ተደግሶላት ከነበር ጥፋት አመለጠች። ምርመራው በእውነት ከቀጠለ ሰፊ የሆነ የሙከራውን ድር የምናየው ይሆናል።

ይሁንና ይህ የመጀመሪያ የወያኔ ጥቃት ሙከራ ነው። ወያኔ የዘረፈውን ወርቅ ያጋበሰው በኃይል በያዘው ስልጣኑ ነው። ያንን የወርቅ ሰገነት በቀላሉ በአንድ ሙከራ ይተዋል ብሎ ማለት ተላላኝነት ነው። እናም ገና የተደጋገመ ሕዝብን የማተራመስና ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመግደል ሙከራ ያደርጋሉ። ይህ እንዳይሆን ግን መፍትሄው የህዝባችን በየሚኖርበትና በየሚሰራበት ሁሉ እንቅስቃሴያቸውን ባይነቁራኛ መመልከት ወስኑ የመከላከያ መንገድ ነው።

ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስቸኳይ የተቃዋሚ ኃይሎችንና በሀገራቸው ያገባናል የሚሉትን ኃይሎች የሚያካትት የሽግግር ጉባኤ መጥራትና የድሉን ፍሬ በጋራ የመመከት ጉዳይ አንገብጋቢ መሆኑን ሊረዱት ይገባል። ይህም ከቡር ሕይወቱን ቤዛ ያደረገው የኢትዮጵያ ሕዝብ የለውጡን ሂደት ይበልጥ እንዲደግፍና ወደ ትክክለኛው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የሚወስደን ብቸኛ መንገድ ከመሆኑም በላይ የወያኔን የጥፋት ኃይልን አንቅሮ እስከወዳኛው ለማትፋት ያስችላል። ወያኔ ላለፉት ፪፰ ዓመታት በሕዝባችንና በአገራችን ላይ የፈጠረው ምስቅልቅሉ የወጣ ሕይወት አሁን እየተባለ ባለው የጥገና ለውጥ ሂደት መፍትሄ የሚገኝለት አለመሆኑን በጽሞና ማሰብና በቆራጥነት ወደ ወሳኝ የሥርዓት ለውጥ መምጣት የግድ ይላል። ይህ ሲሆን ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ በዚች ታላቅ አገራችን ታሪክ ላይ ልዩ የሆነ አሻራቸውና ከማሳረፍ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዘመናት ተነፍጎት ለኖረው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ምሥረታ ይበቃል። ታሪክ መሥራት ማለትም ይህ ነውና!!

የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት አቋሙ ግልጥ ነው። እንደ ወያኔ ያለን መርዛማና ዘረኛ ቡድን በትረስልጣኑን ጨብጦ ላለፉት ፪፰ ዓመታት የፈጠረውን ዘረኛና አምባገነናዊ ሥርዓት መለወጥ የሚባቻለው በመሰረታዊ ለውጥ እንጂ በጥገና ለውጥ በመቀባባት መሻር አይቻልም ብለን በጽኑ እናምናለን። በተለይም የችግሩ እምብርት የሚያጠነጽነው በሕገመንግሥቱ ጭምር በመሆኑ ለዚህ ሁኔታ መፍትሔ በሁሉም ተሳትፎ ይጠይቃል። ከዚህ ጋር በማያያዝ ቢያንስ ለአጭር ጊዜ እንኳ የወያኔን የጥፋት ሙከራዎች ለማክሸፍ ከዚህ በታች የሚከተሉት ሊደረጉ ይገባል ብለን እናስባለን። ይህ የጥፋት ሙከራ የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻው አይሆንምና የጠቅላይ ሚኒስትሩ አጠባበቅ ይጠንክር። ቤተመንግሥቱን በወርስ የያዙት የወያኔ ጠባቂዎችና አጃቢዎች ከመለወጥ አስፈላጊነት ባሻገር የጠ/ሚ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴያቸው በሚስጥራዊነት ይካሄዳሉ። እንዲሁም የዕለት ከዕለት የስራ ፕሮግራሞቻቸው ራሳቸውን ለጥቃት አጋልጦ የማይሰጥ ይሁን! አሁን የሚታየው የሰባዊነት ሁድ-ሆዬ ሰከን ይበል። በተለይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠበቀው ኃላፊነቶች በወያኔ በወርስ የተያዘው ፖሊሱን፣ መከላከያውንና ደኅንነቱን ባስቸኳይ ከጠባባቸው ዘረኞች ማጥራት መሆን ይኖርበታል።

የዐማራ ኅልውና መጠበቅ የኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!

እናት ኢትዮጵያን እንታደጋት!!